



ኪትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የተሰጠ መግለጫ

እንደሚታወቀው የትግራይ ዎያኔና ግብረ-ዓበሮቹ በሽፍትነት ታሪካቸው ዘመን ከፈፀሙት ወንጀል ሌላ ለ 27 ዓመታት ታላቋን አገራችና ሕዝባችን በግዞት ተቆጣጠረው ኪትዮጵያዊ ዜግነታችን ገፈዋል፤ ሐገራዊ ሉዐላዊነታችን ደፍረዋል አስደፍረዋል፤ ማንነታችንን አጥፍተዋል፤ ክብራችን አዋርደዋል፤ በጅምላ ታሰርናል፤ ተገድለናል ተደብድብናል፤ በገፍ ተሰደናል፤ ንብረታችን ተቀምተናል ተዘርፈናል፤ ለሰው ልጆች የተሰጠውን ሰብአዊ መብታችን ገፈዋል፤ በሐይማኖት፤ በቋንቋ፤ በዘርና በመንደር ሲከፋፍሉን ኖረዋል።

የኪትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የትግራይ ወያኔዎችና ግብረ አበሮቻቸው የፈፀሙትን ግፍ በመቀበል እጆቹን አጥፎ አልተቀመጠም። ይልቁንም ቅጥረኛና ባንዳነቱን በተግባሩ ያስመሰከረው ወያኔ በፈፀመው ወንጀል ወይም ሽብር፤ ዘረፋ፤ ክፍፍል፤ ነፍስ-ግድያ...ወዘተ ምክንያት የኪትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ብረት ለማንሳት መገደዱ እሙን ነው። ግንባር በሕዝባችንና በአገራችን ላይ በጠላትነቱ ወደር ያልተገኘለት ወያኔንና ግብረ አበሮቹን ገና ከመነሻው ጀምሮ በጀግነት ሲፋለማቸው ቆይቷል። "ለቀባሪ አረዱት" ሆነ እንጅ ማንም ቅን ኪትዮጵያዊ የሚያወቀው ነው። በአንፃራዊ ሁኔታ ስታይ ደግሞ ግንባሩም እጅግ ዘርፈ ብዙ ዋጋ ከፍሎበታል።

ያሳለፍነው ስቃይና መከራ ተነግሮም ሆነ ተጽፎ አያልቅም። በኪትዮጵያ ሕዝብ አርበኛ ግንባር እምነት ይህንን በሰው ልጆች የታሪክ ዘመናት ውስጥ ተሰርቶ የማያውቅ ግፍና የወያኔን ወንጀል አስመልክቶ የህግና የታሪክ ፀሐፊዎች ዘግበው ለልጅ ልጆቻችን ያስተላለፉት ይሆናል ብሎ ያምናል።

የመግለጫችን መሰረታዊ ጉዳይ የወቅቱን የመደመር ፖለቲካ አስመልክቶ ባሳለፍናቸው ሶስት ወራት ውስጥ የለውጡን አራማጅ ሐይሎች እንቅስቃሴ ተከታተለናል። ለተቃዋሚዎቻችንም ሆነ ግፋና በደሉ ለተፈፀመበት ሕዝባችን መፈትሔ ነው ያሉትን በሰላማዊ "እንነጋገር" ጥሪ ግንባሩ በአዎንታዊ መልክ ተመልክቶት ነበር። በመሆኑም የግንባሩ አመራርና አባላት በሰፊው በመምከርና በመወያየት በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ አቋሙን ለመግለፅ ይወዳል፡-

- 1 ኛ. ሕዝባችን በዎያኔ ትግራይ የተፈፀመበትን የዘመናት ግፍ ለማስወገድ በየደረጃው ባደረገው ተጋድሎ የከፈለውን መራራ መስዋትነትና ውጤቱን ግምት ውስት በማስገባት ወያኔ ኢሕአዲግ ሙሉ በሙሉ እስካልተወገደ ድረስ ሕዝባችን ቀጣይነት ባለው ሕዝባዊ አመፅ እንደሚገፋበት ለማረጋገጥ ችለናል ግንባሩም በኩራት ተቀብሎታለ፤
- 2 ኛ. በሕዝባዊ አመፅ ምክንያት የተከሰተው ለውጥ አራማጅ ቡድን ለህዝባዊ አመፅ ምላሽ ለመስጠት ያቀረበውን ኑ "እንወያይ" ጥሪና የሚያሳያቸውን ውስን የለውጥ ምልክቶች በመመልከት ጊዜ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ግንባራችን አምናበት ላለፉት ሶስት ወራት በማስተዋል ተመልክቷል። ነገር ግን እንደጠመቅነው ሆኖ አላገኘነውም፤
- 3 ኛ. ከሁሉም በላይ በተራ ቁትር 1 ላይ ለመግለፅ እንደምከርነው ሕዝባችን የራሱና የአገሩ እጣፈንታ ጉዳይ ሊወሰን የሚችለው በእሱና በራሱ መሆኑን ጠንቅቆ በመረዳት ትግሉንም ሆነ ድሉን በባለቤትነት እየተረከበ ያለበት ዘመን ላይ መድረሳችን በማረጋገጣችን የኪትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የህዝባችን አልገዛም ባይነት ለግንባሩም መሰረታዊ መርህ ስለሆነ በአፅንዖት ያከብረዋል፤

ስለዚህ የኪትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ከላይ እንደ ገለፅነው የህዝባችን ጥያቄ ስር-ነቀል ለውጥ እከሆነ ድረስ በለውጥ አራማጁ ቡድኑ በኩል ግልፅ በሆነ መንገድ በሕዝቡ፣ በተቃዋሚዎቻችን፣ በሲቪል ማህበራት፣ በምሁራን በሐይማኖት

አባቶች በአገር ሽማግሌዎች ለውጡ እንዲመራና የመደመር ፖለቲካው ትርጉም ተገቢ ቦታውን ይዞ፤ ወያኔ የተከለው ምርዝ በስር ነቀል ለውጥ ተተክቶ ገዳዮችንና ዘራፊዎችን ሌቦችንና ጅቦችን ለህግ እስካላቀረቡ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ተኩስ የማይቆም ከመሆኑም በላይ የትጥቅ ትግሉን አጠናክሮ ይቀጥላል።

በዚህ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና የለውጥ አራማጁን ጨምሮ ለተቃዋሚ ድርጅቶች ለአገር ዎዳድ ምሁራን ለአክቲቪስቶች ለጋዜጠኞችና ግለሰቦች ለድህረ-ገፅ ባለቤቶች በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገናናለ ለሚሉ ዎግኖች ሁሉ ማሳሰብ የምንፈልገው ብርቱ ጉዳይ አለን።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ባሳለፋቸው የትጥቅ ትግል ዓመታት ውስጥ ከፊት ለፊት ከሚያጋጥመው የጠላት ዎያኔ መራራ ትግል በተጨማሪ መስለውና ተመሳሳሉ በግንባሩ ውስጥ ሰርገው በሚገቡ ቡድኖችና ግለሰቦች የተፈፀመበት ወንጀልና የክፈለው ወጋ ቀላል አልነበረም። ሰርገን ገቦች ለፈፀሙበት ወንጀል እንደመነሻነት የተጠቀሙበት የግንባሩ መርሕ በጋራ ጠላትን ለመፋለም እንዲቻል ሀብረት- ጥምረት የተባሉትን አካሄዶች ስለሚሰራባቸው ነው። በዚህ ደካማ ጎናችን በመጠቀም መስለውና ተመሳሳሉ በድርጅታችን ውስጥ ሰርገው በመግባት ግለሰቦችና ስብስቦች ግንባሩን ጨርሰው ባያጠፉትም በርካታ ጉዳት ግን አድርሰውበታል። ከነዚህ ውስጥ እራሱን **ግንቦት 7 እያለ የሚጠራው ፀረ-አማራና በነጋዴነት** የተሰለፉት ጥቂት ግለሰቦች ዋናው ነው። የስብስቡ አጭብርባሪነትና ፖለቲካዊ መርህ አልባነት ስልጣንና ጥቅም ፈላጊነት ደላላነት በተግባሩ ተረጋግጦል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ማለት የሚያስችለን ምክንያት ቢኖርም ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ ማንኛውም ዎገን ያየውና የሰማው ስለሆነ "የአዋጁን በጀሮ" ስለሚሆንብን መተውን መርጠናል።

ግንቦት ሰባት ሌሎች ድርጅቶችን እንዳጭብረበረው ሁሉ ግንባራችንም ከተጭብርብሩት ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን የነበረውን ግንኙነት ተጠቅሞ ግንባሩን ጨርሶ ለማጥፋት ያላደረገው ሙከራ አልነበረም የግንባሩን አመራርና አባላትን አሳስሮል፤ አስገድሏል፤ ከወያኔ ጋር ተመሳጥሮ ተዋጊዎች እጃቸውን እንዲሰጡ አድርጓል። የራሱ የሆነ ተክለ ሰውነት ስለሌለው እንደለመደው ከወያኔ፤ ከአንግ፤ ከደመሀት፤ ከኦብነግ.. ወዘተ ተለጥፎል። እኛም የግንባሩን ጉዳይ ተረዳነውና የሚፈፀመውን የፖለቲካ ሙስና እንዲያቆም ምክር አዘል ነገሮችን ብንሰነዝርም የለመደ ልማድ ነውና ሊቆጠብ አልቻለም። ከብዙ ማስተዋል በሁላ ከድርጅታችን ጋር የነበረውን ግንኙነት መርምረን ተፈጠሮው ታሞ የማይደክመው መግለጫ አውጥተን ግንኙነታችን አቋርጠን ካሰናበትነው ዓመታትን አስቆጥረናል። እርግጥ ነው በሕዝባችንና በግንባራችን ላይ ታሪክ የማይረሳው ወንጀል ፈፀሞል እየፈፀመም ይገኛል። በሰሞኑ ደግሞ ካገኘው ጋር መንጠልጠል የማይደክመው ሐፍረት የሚባል የማይሰማውና ፍቅሩ ከሶስት ቀን የማይዘለው ግንቦት 7 ከወያኔ ጋር ለመጋባት ስማችን የንግድ ምልክቱ አድርጎ በመጠቀም አየር ባየር የፖለቲካ ንግዱን እንዳጧጧፈው ታዝበናል። ስለዚህ ወገን ሆይ የኢትዮጵያ

ሕዝብ አርበኞች ግንባር እንጅ አርበኞች ግንቦት 7 የሚባል ድርጅት እንደለለ አበክረን ስንገልፅ ኖረናልና አስታውሱ። ነገር ግን ይህንን ባለመገንዘብ አጭብርባሪውንና የከሰረውን ነጋዴ ግንቦት 7ን ለማጀብ ብላችሁ በርካታ ጀግኖች የተሰውበትን በደም የቀለመ ስማችን የደላላና ፀረ-አማራ ግለሰቦች ማድመቂያ የምታደርጉ ዎገኖች በጀግኖች ደም እየቀለዳችሁና ባንዳ አርበኛ ሆኖ እንደማያውቅ እያወቃችሁ ታሪክ እያዛባችሁ ስለሆነ ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ አጥብቀን እናሳስባለን.....//.....

ድል ለተገፋው ሕዝባችን